

**ደንብ ቁጥር 155/2000**

**የኢትዮጵያ ገበዴችና ጥምሩና ባለሥልጣን ሲሆን የሚከተሉት አስተዳደር**

**የመጀመሪያ መክር በት ደንብ**

**የመጀመሪያ መክር በት ደንብ ቁጥር 155/2000**

**የኢትዮጵያ ገበዴችና ጥምሩና ባለሥልጣን የመጀመሪያ መክር በት ደንብ**

**ለመወሰን የወጪ የመጀመሪያ መክር በት ደንብ**

የመጀመሪያ መክር በት የኢትዮጵያ ፌዴራል ዘመን የመጀመሪያ መክር በት ደንብ ቁጥር 155/2000 አንቀጽ 5 እና በኢትዮጵያ ገበዴችና ጥምሩና ባለሥልጣን ማቅረቢያ አዋጅ ቁጥር 587/2000 አንቀጽ 19 (1) (ለ) መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል::

### **ክፍል አንድ**

#### **ጠቃላላ**

### **1. አገልግሎት**

ይህ ደንብ የኢትዮጵያ ገበዴችና ጥምሩና ባለሥልጣን ሲሆን የሚከተሉት አስተዳደር  
የመጀመሪያ መክር በት ደንብ ቁጥር 155/2000 ተብሎ ለመቀበል ይችላል::

### **2. ትርጉም**

የቁል አገልግሎት ለለ ትርጉም የመጀመሪያ መክር በት ደንብ የሚከተሉት አስተዳደር  
የመጀመሪያ መክር በት ደንብ ቁጥር 155/2000 ተብሎ ለመቀበል ይችላል::

- 1) “በለሥልጣን” ማለት የኢትዮጵያ ገበዴችና ጥምሩና ባለሥልጣን ነው::
- 2) “መጀመሪያ” ማለት በበለሥልጣኑ ወሰኑ በቁል ተቀባዩ የመጀመሪያ መክር  
መጀመሪያ ሲሆን የበለሥልጣን ወሰኑ የመጀመሪያ መክር በት ደንብ ቁጥር 155/2000  
የመጀመሪያ መክር በት ደንብ የሚከተሉት አንድ የመጀመሪያ መክር በት ደንብ ነው::
- 3) “የሥራ ሂደት” ማለት በአጠቃላይ በበለሥልጣኑ የሥራ እንቅስቃሴ  
ውሰኑ ከውሰኑ ወይም ከውሰኑ የመጀመሪያ መክር በት ደንብ የሚከተሉት አንድ  
መጀመሪያ መክር በት ደንብ የሚከተሉት አንድ የመጀመሪያ መክር በት ደንብ  
የሥራ እኩዎች ይረዳ በይረዳ የመጀመሪያ መክር በት ደንብ ነው::

ትክታታይነት ያለችው የሥራ ተግባራት የሚከናወጣበት የአንድ ክፍል-ሥራ ወይም ጽዜት ክፍል-ሥራ ፍሰት ነው፡፡

- 4) “የሥራ ሂደት በድንጋ” ማለት በአንድ የሥራ ሂደት ወሰጥ እንዲከናወጥ በባለሥልጣን ተለይተው የተሰጠ ተግባርና ዘላፈነቶችን እንዲያከናወጥና አንድ የጋራ ወጪት እንዲያስገኙ በተመሳሳይ ወይም በተለያየ የሥራ መደብቻ የተመደቡ ተመሳሳይ ወይም የተለያየ የትምህርት፡፡ የሥራ ሌሎች፡ ዕውቀት፡ ቅሉታዊ ክህሎት ያለችው ተመሳሳይ ወይም የተለያየ ደመወዝር ክፍያ የሚከናወችው ምራታቸቷ ስብሰብ ነው፡፡
- 5) “የሥራ ሂደት ባለቤት” ማለት የሥራ ሂደቱ አስተባባሪ፡ መሬና ተጠሪ ነው፡፡
- 6) “የአከኞና ማስረጃ” ማለት ከመንግሥት ወይም ሲጋዊ ሂቻዊ ካልው የግል የጋና ተቁም ለለሆራተኞች የጋና ሁኔታዊ ለከኞና ለለመከታተሉ የሚሰጥ የአከኞና ማረጋገጫ ለሚኒል፡፡ በወጪ ጉዳይ ማረጋገጫ በከል ህጋዊነቱ ተረጋግጧ የቀረበ የወጪ አገር የአከኞና ማስረጃን ይጨምራል፡፡
- 7) “አስተዳደርዋ ወሰኑ” ማለት የሥራ ሂደት መሬ፡ ወና ይይፈከተሩ፡ የቅርንጫዊ የአስፈላጊ በት ዘላፊ ወይም የአስተዳደር በድንጋ ምራታቸቷ ለማመለከት የሚሰጠው ማናቸውም ወሰኑ ነው፡፡
- 8) “ወና ይይፈከተሩ” ማለት የባለሥልጣን ወና ይይፈከተሩ ነው፡፡
- 9) “ቅርንጫዊ የአስፈላጊ በት” ማለት የባለሥልጣን ቅርንጫዊ የአስፈላጊ በት ነው፡፡

### **3. የጽታ አገልግሎት**

በዘመኑ ደንብ በወንድ ዽታ የተገለበው ለነት ዽታዎች ተፈጥሯል፡፡

#### **ክፍል ሁለት**

##### **የሥራ ጥናባ፣ ደመወዝር ሌዩ ሌዩ አበሎች**

### **4. የሥራ ጥናባ**

1. በለሥልጣን ለእራራቸቻ የሚሰማማውን የሥራ ጥናባ ሥርዓት ተግባራዊ ለያደርግ ይችላል፡፡

2. አዲስ የሚፈጻሚ የሥራ መደበቻ ካለለውን የሥራ ሂደቶችና ወጪቶች ጋር ያለቸውን ተደርጋልባት መሠረት በማድረግ ተመዝኑው ተሰማሚያ በሆነው የሥራ ሂደት ወሰጥ ይመለሳል::
3. የሥራ መደበቻ ሲሆን የቃሉ የሥራ ሂደት ወይም ንዑስ የሥራ ሂደት መሆን የሚችል ካሆን ካለለው የሥራ ሂደት ጋር የሚኖረው ተከታታይነትና ተመዝገበነት ተይቶ እኩልች቏ን ይበልጥ ወጪታማ ለደደርግ በማችል መልካ ይደረግል::

## **5. ስለድመዎን**

1. ባለሥልጣኑ የወራተቶችን የድመዎን ስኬል በማጥናትና ለመንግሥት አቅርቦ በማስወሰን ተግባራዊ ያደርጋል::
2. ተመሳሳይ ወይም አንዳ ዓይነት ተፈላጊ ቅለታና መመዘኛ የሚጠይቀ እኩል ይረዳ ያለቸው ሥራውን እኩል መካና ደመዎን ይናገሩዋል::
3. የዘመኝ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) ይንጋኙ በኋርም የሙያቶች እጥረት በማያወጥምባቸው የሥራ መደበቻ ባለሥልጣኑ ካመኑና ደመዎን እስከ ማስተካከል ገዢ በመከራል ለራተኞን መቆጠር ይችላል::
4. በየሁለት ዓመቱ የሥራ አፈጻጸም አማካኝ ወጪታዎው እጥረብ ወይም እኩጥረብ በለይ ለሆነ ለራተቶች የድመዎን እርከን ቅማሪ ይደረጋል::

## **6. ልዩ ልዩ አበሌቶች**

ባለሥልጣኑ ሥራውን ለማከናወን የሚያስፈልጊ ልዩ ልዩ የአበሌ ዓይነቶችንና ክፍያዎችን መጠን ለመንግሥት አቅርቦ በማስወሰን ተግባራዊ ያደርጋል::

### **ከፍል ማስታ**

#### **ከፍት የሥራ መደበቻን ስለማስያዝ**

## **7. መርህ**

1. ክፍት የሥራ መደበቻን በሠራተኞ ማስያዝ የሚችልው የሰው ዘይል ዕቅድን መሠረት በማድረግ በዘመኝው:: በደረጃ ዕድገት:: በቅጥር:: በደልድል ወይም በምድብ ይሆናል::

2. በዚህ እናቀሻ ጽዜ-ስ እናቀሻ (1) የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ የደረሰ  
ዕድገት፣ ቁጥርና ድልድል የሚፈጸመው ማረጋገጫዎችን ወይም  
አመልካችዎችን በማውቅድር ይሆናል::
3. ክፍት የሥራ መደብቻን በያራተኞች ለማሳያነ ማረጋገጫዎችን ወይም  
አመልካችዎችን ማውቅድር የሚያስፈልገው ከሱለም የተስለ የሙያ በቃቻና  
ሥነ-ምግባር ያለውን ማረጋገጫዎችን ለመምረጥ ይሆናል::

## **8. የደረሰ ዕድገት**

- 1) የደረሰ ዕድገት የሚሰጠው ለሆነው በቃቻ ባለው ማረጋገጫ እንዲከናወን  
በማድረግ የባለሁልማትን የሥራ ወጪት ለማስኩላና ማረጋገጫዎችን  
ለማበረታታት ይሆናል::
- 2) ባለሁልማት በማከተሉት ሆኔታዎች እንደን ክፍት የሥራ መደብ  
የለው-ድድር በደረሰ ዕድገት እንዲያየዘ ለያደርግ ይቻላል::
- 3) ተወካይ በሌሎ ገዢ ማረጋገጫዎች ለሥራ መደብ የሚጠየቀውን ሥነ-  
ምግባርና ተፈላጊ ቅለጾች አማካይ ለገኘና በባለሁልማት  
የሚሰጠውን የጽሐፍና የቃል ፊተና ለያደርግ፣
- 4) ማረጋገጫዎች በባለሁልማት ወሰኑ ባለው ክፍተኞች የሥነ-ምግባርና  
የሥራ ወጪት ቅደመና አርክቶ ማረጋገጫ ተብሎ ለመረጥና ለሥራ  
መደብ የሚጠየቀውን ተፈላጊ ቅለጾች አማካይ ለገኘና ወይም  
ለያማረጋገጫ የቃልው ገዢ ከእናደ ዓመት ያልበለው ሆኖ  
ለገኘና፣
- 5) ማረጋገጫዎች በሥራ መደብ ላይ ለእናደ ዓመት ወይም ከዚያ ባለይ  
መልካም ሥነ-ምግባርና አጥቢዎ ወጪት እያስመዘገበ በተጠቀቀነት  
ይገለገለና ለቦታው የተጠየቀውን ተፈላጊ ቅለጾች አማካይ የተገኘ  
ውይም ለያማረጋገጫ የቃልው ገዢ ከእናደ ዓመት አገልግሎት ያልበለው  
ለሆነ፣ ወይም
- 6) ክፍተኞች የሥነ-ምግባር በቃቻት በሚጠይቷ በቃቻ በሥነ-ምግባር  
የተስለውን ማረጋገጫዎችን መመሪያ አስፈላጊ ሆኖ ለገኘና::

### **3/ ማንኛውም ማረጋገጫዎች**

- ሀ) በከባድ ዘስተዳደር ተከለሰ የተቀጣ ከሆነ ቁጥሩ ከተወለነበት ገዢ  
ይምር አዋጅት ዓመት አስከሚያለፍ፣ ወይም

- ለ) በቅልጥለን የተከሰሰ ካሆነ ክስ ወሰኑ እስከሰጠው ይረዳ፣ ለደረሻ  
ዕድገት እንዲመዘገበ አይፈቀድልታም::

4/ ባለሥልጣን የደረሻ ዕድገት አፈጻጸም መመርያ ለመመዝግበ ይችላል::

## 9. የወ-ሰጥ ክው-ውር

1. በማሳተፊት ምክንያቶች ክው-ውር ለፈጸም ይችላል:
  - ሀ) በተፈጻሚ ክፍት የሥራ መደብ ሌይ ማረተኛ እስከቀጠር ይረዳ  
ሥራው እንዲይበደል ማረተኛን በንዴያዊነት መደብ ለማስረጃ::
  - ለ) በአመጣም ወይም በትምህርት ወይም ሥልጠና ወይም ተቀባይነት  
በለው ሌላ ምክንያት ካሆኑው የተለያን ማረተኛ በንዴያዊነት  
ለመተካት::
  - ሐ) የጤና መታወሻ ያጋጠሙዎን ማረተኛ ወደ ተሽል የሥራ መደብ  
ወይም የሥራ በታ ለማዘዣ::
  - መ) የሥራ መደቢት የተከራከሱትን ማረተኛ አካውር ለመመሪያ::
  - ወ) ደመዱት የማሳሌበት ወይም የማይከራከለበት ሌዩ ፖቃድ ወይም  
የአመጣም ፖቃድ ወከፊ ወይም ካሳቀም በለይ በሆነ ምክንያት ካሆኑ  
ተለይኝ ካሆነት ወር በቻል ወደ ሥራው የማመለከትን ማረተኛ  
በነበረው የሥራ መደብ ሌይ መመሪያ ያልተቻሉ እንዲሆነ ወደ ሌላ  
የሥራ መደብ ወይም በታ በማዘዣ::
  - ፋ) ማረተኛው የበለጠ ወ-ጤታማ ለሆነ በማቻልበት በታ መደብ  
ለማስረጃ::
  - ሐ) የወ-ሰጥው የሥነ-ግዢባር አጠራ-ጣራ ወይም በአገልግሎት አስተያ  
ጥናለት ያለበት ሆኖ በተገኘ ገዢ ማረተኛውን ካቦታው ለማንኛ::
  - ወ) በወ-ሰጥው ሌይ የተቻሱ የዳስጥለን ክስ እስከጠራና የመጨረሻ  
ውሰኑ እስከያገኝ ይረዳ ማረተኛውን ካቦታው ለማንኛ::
  - ቁ) ማረተኛው ለጠራቅና ጥያቄው ተቀባይነት ሌያንቷ::
  - ዘ) የወ-ሰጥ ክው-ውርን አስፈላጊ የማይደርግ ማንኛውም ሌላ ምክንያት  
ለመመዝግበ::
2. በዚህ እንቀጽ 30-ሽ እንቀጽ (1) የተደነገገው በኋርግም ባለሥልጣን  
የወ-ሰጥምን የሥራ መደብና የሥራ በታ በማራራረቂ እያዘው  
የማይሰራበት የክው-ውር ሥርዓት ተግባራዊ ማድረግ ይችላል::

3. በለሥልጣን በዘመኑ አንቀጽ 30-ኩ አንቀጽ (1) ወይም (2) መሠረት ማንኛውም  
ማራተኞች ደመወዝ ስያወጪ ተመሳሳይ ወይም ከነበረበት ደረጃ ካቁያለ  
ደረጃ ወዳለው የሥራ መድብ በማግዬር ለተወስነ ወይም ለልተወሰነ ገዢ  
ማስረት ይችላል::

## 10. ይፈጸል

1. በለሥልጣን አዲስ አደራሻዎት አጥንቶ ተግባራዊ በማያወርግበት ገዢ  
ማራተኞችን በማውቆሪር ደልፍለው ለያስፈልግ ይችላል::
2. በደልድሉ ለሽፈት ያልቻለና የመሆኑ ያለገኘ መራተኞች መብታቸው  
ተጠበቅ አገልግሎታቸው ይችላል::
3. በለሥልጣን ካልፈቀድ በስተቀር ካለለ መስራያ በት በደልድሉ የሚመጣ  
ማራተኞን እንዲቀበል አይገለድም::
4. በለሥልጣን የደልድሉ አገልግሎም መመራያ ለያወጣ ይችላል::

## 11. ስለሞኑ አፈጻጸም

- 1/ በለሥልጣን ከሚከተሉት በአንቀጽ ኮዶ የመራተኞች ቅጥር መፈጸም ይችላል:
  - ሀ) ማስታወሻው አውጥቶ አመልካቹን በመጋበዘኝ በማውቆሪር::
  - ለ) ከከፋተኛ ትምህርት ተቁማት ይርጉት ተመልካም የሚደረግኝ የሚችሉን  
ፖብሪ በማውቆሪር::
  - ሐ) ከሱስ የመረጃ ቅት ከሚያገኘው የቀድሞ አመልካቹ ኦርክር  
የተኩለ ሙሉ-ምግባር:: ልምድና የተምህርት ደረጃ ያለቸውን መርቶ  
በማውቆሪር::
  - መ) ክፍት የሥራ መድብ ማስታወሻውን በመረጃ መረብ በመልቀቷ  
በበለሥልጣን ድረሰኝ በከል የሚለከ ማመልከቻውን መረጃውን  
መሠረት አመልካቹን መርቶ በማውቆሪር::
  - ወ) ስለአመልካቻ በወሰኑና ወገን ለበለሥልጣን የሚሰጠት ተማኝነት  
የለቸውን የሰነድነት መሠረት በማድረግ በለመያወቻን መርቶ  
በቻቸውን በማረጋገጥ::
  - ጋ) ለለው አመታ የሆነ አይወጥኝን በመጠቀም::
- 2/ በለሥልጣን ስለሞኑ አፈጻጸም መመራያ ለያወጣ ይችላል::

## **12. በባለሥልጣን ለመቀበር የሚያስችሉ ሁኔታዎች**

የሚከተሉት በባለሥልጣን ለቀበሩ እያሱለም፡

- 1) ከዚህ ተከሳሽ የተፈረደበት፡
- 2) ባለሥልጣንን ምግባር ከማንኛውም መንግሥታዊ ወይም መንግሥታዊ  
ያልሆነ መሰራም በት ወይም ድርጅቱ በዘላጥለን ጉዳለት የሚገኘት  
ከሥራ የተሰናበት፡
- 3) በሚኖርበት አካባቢ የሥነ-ምግባር ችግር ያለበት መሆኑ የተረጋገጠበት፡
- 4) የግል ገብረቻን ለማሳወሻበት ፈቃድና ያልሆነ፡
- 5) ቅድም ሌሎች ይሰራበት ከነበረው መሥራም በት የሰንበት ይብኩበ ማቅረብ  
ያልቻለ፡
- 6) የጤንነት ማረጋገጫ ሲከናወና የሚመራ ወጪት ለማቅረብ ፈቃድና  
የልሆነ፡
- 7) ከዚህ ተከሳሽ ነፃ መሆኑን የሚገልጹ ማረጋገጫ ያለቀረበ፡፡

## **13. በሙከራ ገዢ በቋጥን ሲለማረጋገጥ**

- 1) ማንኛውም በሙከራ ገዢ ሥልጠና የሚያስፈልገው ሥራታዊ ለሙከራ  
የሚቀበሩው ለእናዳ ዓመት ያህል ይሆናል፡፡
- 2) በሙከራ ሌሎች የለ ማንኛውም ሥራታዊ በቋጥ የሚረጋገጠው በሙከራ ገዢ  
በሚያገኘው የሥራ አፈጻጸም ወጪትና በዘመኑ ገዢ ወሰኑ በሚሰጥ  
ሥልጠና በሚያገኘው የፈተና ወጪት ይሞር አማካኝ ወጪት ይሆናል፡፡
- 3) በቋጥ በእተረሰቦን ሥራ ሌሎች ለማመራብና ለእተረሰቦን ሥራው ይጋፍ  
ለሚሰጥ ባለሙያዎች በሙከራ ገዢው ወሰኑ አስፈላጊው ሥልጠና  
ይሰጥቷል፡፡
- 4) ሥራታዊ በዘመኑ አንቀጽ ገዢ አንቀጽ (3) መሠረት የሚመለወገን  
ሥልጠና ከጠናቀቀ በቋጥ በቋጥ የሙከራ ገዢ ወሰኑ የተማበር ልምዶች  
የደርጋል፡፡
- 5) የሰው ሁብት ሥራ አመራር የሥራ ሂደት የሙከራ ገዢውን ያጠናቀቀ  
ሱራታዊን ቁጥር ከማድረግ በፈተና ሥራታዊ በሙከራ ገዢው ወሰኑ  
ስለነበረው ሰነ የሚበር፡ የሥራ ተነሳሽነትና የሥራ አፈጻጸም ለፈተናው  
ከሚሰራበት የሥራ ሂደት ባለበት የማምጣማ ሪፖርት በቀቀ ለቀርብበት  
ይገባል፡፡

## **14. ቁጥር ማረጋገጫ ስለመሆኑ**

- 1) ማንኛውም ማረጋገጫ የባለሥልጣን ቁጥር ማረጋገጫ የሚሆነው በሙከራ ገዢ በተሰጠው ሥልጠና ይገኘው የፈተና ወጪትና በተግበር ለምንም ውስጥ የተሞላለት የሥራ አሌፏዥም የዚህን ወጪት አማካኝ አጥቃቢ ወይም ከአጥቃቢ በላይ ሆኖ ለገኘ ይሆናል::
- 2) የዘመ አንቀጽ 30-ን አንቀጽ (1) በጥርም በሙከራ ገዢ ሥልጠና የሚያሳይፈው ማረጋገጫ ቁጥር ማረጋገጫ የሚሆነት የስድስት ወር የሥራ አሌፏዥም የዚህን ወጪታቸው አጥቃቢ ወይም ከአጥቃቢ በላይ ለመን ነው::
- 3) በዘመ አንቀጽ 30-ን አንቀጽ (1) እና (2) የተደነገገው በጥርም በአንቀጽ 13(5) በተመለከተው መሠረት የሚቀርቡው ሂደርት ማረጋገጫው ከዚያ የሥነ የማብር ቅጂ ያለበት መሆኑን የሚያሳይ ከሆነ ቁጥር ማረጋገጫ ሆኖ ለተቀባዩ አለበት::

## **ከፍል አራት**

### **የመረጋገጫ ሥልጠና**

## **15. የሥልጠና ዘላማ**

- 1) ማረጋገጫው እንዲሰለጥን የሚፈጸገው በቁቄንና የሥራ ቅሎታውን በማሳደግ የተሰለ የሥራ ወጪት እንዲያስመዝግበ ለማፈጸግ ይሆናል::
- 2) ለማንኛውም ማረጋገጫ የሚሰጠው ሥልጠና ማረጋገጫው ከሚሰራው ሥራ ወር ቅጥተኛ ቅጂነት ያለው መሆን አለበት::

## **16. ማረጋገጫን የሚሰልጠን ተለፈነት**

ባለሥልጣን ለሥልጠና በቻት በማስፈጸም ዕቅድ በሙያ ማረጋገጫው አስፈላጊውን ሥልጠና እንዲያገኘ የሚፈጸግ ተለፈነት አለበት::

## **17. ስለሥልጠና አሌፏዥምና ወጪት**

- 1) በለሥልጣን ከከፍተኛ የትምህርት ተቁማት ገዢ ገንዘብ በማድረግ ወይም  
የራሳኑ ማስፈጸም ማስከል በማድረግ ቅማና ተከታታይነት ያለው  
የሥልጠና ተደግሏም ቅርጫ ተግባራዊ ያደርጋል::
- 2) ማንኛውም ከሁሉት ስምንት ለለነሰ ገዢ የሚሰጥ ሥልጠና ፊቃና  
የሚኖረው ለሆን ነቅተኛው የሚለፈያ ወጪት በዋና ይይሩከተና ተወስና  
መሸጥውና ሥልጠናውን የሚሰጠው ተቁም እንዲያውቀት ይደረጋል::
- 3) ሥልጠና የወሰና ለሸጥና በሥልጠና የሚያገኘው ወጪትና የሰለጠነት  
ሙያ ተመዝግበ ከሚገኘና ገዢ እንዲያያዘ ያደርጋል::
- 4) በለሥልጣን ለለሥራተኞች ሥልጠና የአዲሂዣም መመሪያ ለያዥ  
ይችላል::

### ክፍል አምስት

#### የሥራ አዲሂዣም፣ ማትገኝና ተቁማጥቁም

### 18. የሥራ አዲሂዣም ምክንያት

- 1) በለሥልጣን የሚዘረዘሩው የሥራ አዲሂዣም ምክንያት ሥርዓት ባልጋና በተጨማሪ  
መረጃ ለይ የተመሠረተ የወጪት ምክንያት ለማከናወን የሚያስተካል መሆን  
አለበት::
- 2) በዚህ እንቀጽ ጉዢ እንቀጽ (1) መቁለለ አነጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ፣  
የባለሥልጣን የሥራ አዲሂዣም ምክንያት ሥርዓት::
- ሀ) የህብትና የጊዜ አጠቃቀምን ከወጪቱ መጠንና ጥራት ገዢ ለማካዣርና  
ትኩክለኛውን ወጪት ለመመዘን የሚያስተካል::
- ለ) የቦታና አሰራርና የጋራ ተነስሸነትና የሚያገለብበት::
- ሐ) የሥራ ቅብበለምና የአገልግሎት አሰጣጥን የሚያፋጥና::
- መ) በሠራተኞች ወይም በቦታና መከከል ማኅማ የወጪና መንፈሰን  
የሚፈጥርና ተቁማዊ ወጪትና የሚያበረታታ::
- ወ) የሠራተኞች የግልና የጋራ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጣት:: እና
- ጊ) በአዲሂዣም ተከታታይነትና ተመርጓቢነት ባለቤቶ ሥራዎች መከከል እንዲ  
በለለኛው ወጪት ለይ የሚያሳይፈውን ተወስና ለመገምገም የሚያስተካል::  
መሆን አለበት::
- ጌ) የሥራ አዲሂዣም ምክንያት በግል ወይም በቦታና ለይረዳ ይችላል::

- 4) የመሬተኞች የሥራ አ&፩ዥም የሚመከነው በሥራ ሂደቱ ባለቤት ይሆናል::
- 5) ማንኛውም የሥራ ሂደቱ ባለቤት ስለመሬተኞች የሥራ አ&፩ዥም በየጊዜው ክትትል የይደረገ መረጃዎችን በአግባቡ መያዝ አለበት::
- 6) ማንኛውም የሥራ ሂደቱ ባለቤት የመሬተኞችን የሥራ አ&፩ዥም የሚመከነው ከመሬተኞች ወይም ከበድሩ ጋር የተፈራሶሙዎን የውጭት ተክር ዕቅድ ስለሥራው አ&፩ዥም በየጊዜው ከሚይዘው መረጃ ጋር በማገኘበት ይሆናል::
- 7) ባለሥልጣን የሰራ አ&፩ዥም ምክና መመሪያ ለያዥ ይችላል::

## **19. ማትረም**

- 1) ባለሥልጣን ፍጤታዊ የሥራ አ&፩ዥሙ ከፍተኞች ከሆነ መንግስት በሚፈቅደው መሠረት ለመሬተኞች በዓመቱ መጨረሻ የሚበረታቸው ከፍያ ይፈጸማል::
- 2) ለመሬተኞች የሚከፈልው የሚበረታቸው ከፍያ የመሬተኞችን ይመወከና በበቃት ፍጤቱ ያስመዘገበውን የሥነ ምግባር የሥራ አ&፩ዥም ወጪት መሠረት ያደረገ ይሆናል:: የሚበረታቸው ከፍያ የዓመቱ አማካይ የሥራ አ&፩ዥም ወጪታቸው ከእጥጋቢ በታች የሆነ ለረታቸን አይመለከትም::
- 3) የሚበረታቸው ከፍያ አ&፩ዥምን በሚመለከት ባለሥልጣን መመሪያ ለያዥ ይችላል::

## **ከፍል ሲደብት**

### **የሥራ ለዓተና ለየ ለየ ልፈረቻ**

## **20. መደበኛ የሥራ ለዓት**

- 1) የመሬተኞች መደበኛ የሥራ ለዓት በቀን ከ8 ለዓት በማምንት ከ43 ለዓት አይበለጥም::
- 2) የባለሥልጣን የሥራ መግቢያና መወጪ ለዓት በዋና ዓይደከተኑ ይመለናል::

- 3) የዢ.ህ አንቀፅ 30-ሰ አንቀጽ (1) እንደተጠበቀ ሆኖ በለሥልጣን በተመረጋገጥ የገምናቱ ሥራውን የ24 መዓት አገልግሎት ለሰጥ ይችላል::

## **21. የዓመት እረፍት ፖ.ቁድ**

1. ሥራተኞች የሥራው ሁኔታ አስተካይ ሆኖ ያልተጠቀመበትን የዓመት ፖ.ቁድ በለሥልጣን በገንዘብ እንዲለውጥለት መጠየቅ ይችላል::
2. የዢ.ህ አንቀጽ 30-ሰ አንቀጽ (1) የተመለከተው በጥርጉም ሥራተኞች የዓመት ፖ.ቁድ ስይመለድ ከሠላት ዓመት በላይ በተከታታይ እንዲሠራማቸረግ አይችልም::

## **22. ከድመውን ጽር ሰላምነት ሌያ ፖ.ቁድ**

- 1) ከፍርድ በት ወይም በፊት ሥልጣን ከተሰጣቸው ለለቻ አካላት መጥረሻ የደረሰው ሥራተኞች የተጠሪው በውጭዬ በመጠርጉ ምክንያት ለማደረግ የሚመራ ከልማነ በስተቀር ተጠርቶ ለማቅረብ ቤት ከድመውን ጽር ፖ.ቁድ ይሰጣል::
- 2) የዢ.ህ አንቀጽ 30-ሰ አንቀጽ (1) በጥርጉም ሥራተኞች ከሠላት ወር በላይ ለማቅረባቸው ቤት ዓመት መሥራያ በቱ ደመውን አይችልም::

## **23. ያለዳመውን ሰላምነት ሌያ ፖ.ቁድ**

- 1) የመከራ ባሕሪ የጠናቀቀ ማናቸውም ሥራተኞች በበቃ ምክንያት ደመውን የማይከፈልበት ሌያ ፖ.ቁድ እንዲሰጠው የጠየቅ እንደሆነ የመሥራያ በቱን ተቀም የማይገባው መሆኑ ተረጋግጧ ከሠላት ወር ለማይበልጥ ቤት ለፈቻለት ይችላል::
- 2) የዢ.ህ አንቀፅ 30-ሰ አንቀጽ (1) በጥርጉም ሥራተኞች የጠየቅው ፖ.ቁድ ተዋሂርት ለመማር ከሆነ ተዋሂርቱ ለማጠረቃው ቤት ያህል ደመውን የማይከፈልበት ሌያ ፖ.ቁድ ለሰጥው ይችላል::
- 3) ከእቅም በላይ በሆነ ምክንያት በሥራው ለይ ለገኘ ያልችለ ሥራተኞች በስራው ለይ ለገኘ አለመጀለን ከሥራ ከተለየበት ቅን ፍምር ባለት 30 ቀናት ወሰጥ ለባለሥልጣን ሪፖርት ያደረገ እንደሆነ ደመውን የማይከፈልበት ከሠላት ወር ያልበለው ፖ.ቁድ ይሰጣል::

## **24. ሌረቃም ገዢ የሚፈጸ ፊቁድ የሚያስከትልው ወጪት**

- 1) በረቃም ገዢ ፊቁድ ሌይ ያለ ማረተኞ የሥራ መደብ ክፍት ሆኖ የሚጠበቀው ለሆነት ወር የህል ገዢ በቻ ይሁዳል::
- 2) የአመማም ፊቁድ ወይም ደመወዝ የሚያከፈልበት ሌይ ፊቁድ የወሰድ ወይም ከእቅም በላይ በሆነ የሚገኘት ከሥራ የተለየ ማረተኞ ከሆነት ወር በላይ ወደ ሥራ ስጋመለሰ የቆየ እንዲሆነ የወራተኞውን የሥራ መደብ በፊላ ማረተኞ ማስታወሻ ይችላል::
- 3) የዘመና አንቀጽ ጊዜ አንቀጽ (1) እና (2) ማረተኞው ባለው ሌይ መያና ቅለዋጥ ለሥራ መደብ እግዚ አስፈላጊ ከሆነና በቀለለ ሌተካ የሚያችል ከሆነ ባለሥልጣን የወራተኞውን የሥራ መደብ ከልድስት ወር ለልቦለው ገዢ ክፍት እናርጊ ለጠበቀው ይችላል::

### **ከፍል ስብት**

#### **የወራተኞ ግዢታወች፡ ሥነ-ምግባርና**

#### **የዲስታለን አርምጃወች አፈጻጸም**

## **25. የወራተኞ ግዢታወች**

**ማንኛውም ማረተኞ፡**

- 1) የመንግሥትን ጥልሳና የባለሥልጣንን ስትራቸፎ ተግባራዊ የሚደረግኝ የሚሰራልም፡፡
- 2) በሥራ ገዢና በታ መሌካም ተብይና ሥነ ምግባራዊ ባህል ተሳቢነት የመግኘት፡፡
- 3) መሳሪ ተከራክሩ፡ አቅሙንና የሥራ ገዢውን በሥራው ሌይ የሚዋል፡፡
- 4) ሥራውን በፊት መሠረትና ተቀባይነት ባለው ደረጃ የሚከናወን፡ እና
- 5) የባለሥልጣንን የሥነ-ምግባር ደንብ የሚከበር፡ ግዢታ አለበት፡፡

## **26. ገዢ ስለማስወገዱ**

**ማንኛውም የባለሥልጣን ማረተኞ ጥሩ ገዢውን መምሪያ በፈሳ ወይም በትራር ዓይነቶ ወይም አካል መጠን ባልደረሰ በልደቸ ስም ተመዝግበ ወይም ተይዘ የሚገኘውን ማንኛውንም ገዢ የሚስወገዱ ግዢታ አለበት፡፡**

## **27. ተምክርን ስለማከል**

ማንኛውም ለራተኞች በሥራዕጣና፣ በገብኝትና በልምድ ለውውጥ ወቻት በአገር ወሰኑ ሆኖ አገልግሎት የገኘውን ተምክር በጽሕፈ አጠናቸው ለባለሥራዕጣና የሚቀረበና የገኘውን ለምድያው የሚከልል ግዴታ አለበት::

## **28. የሠራተኞች ሥነ-ምግባር**

- 1) ማንኛውም ለራተኞች ለራውን በከፍተኞች ሥነ-ምግባር በማከናወን ባለሥራዕጣና በአሁንረተሰቦ ሆኖም ያለውን ተቀባይነትና የሚጠልበትን አመቱታ ወደለቀ ይረዳ ለማድረሰ የበከራለን ታረት ማድረግ አለበት::
- 2) ባለሥራዕጣና የሠራተኞችን የሥነ-ምግባር ይጋብ ለመውጥ ይችላል::

## **29. የዲስታለንና የሥነ-ምግባር ጉዳለት**

የዘመን ይጋብ ድንጋጌዎች ወይም የሠራተኞችን የሥነ-ምግባር ይጋብን በመግለጫ ተፈጻሚ የፈጸም ማንኛውም ለራተኞች የዲስታለን ቁጥጥር ይመለዝበታል::

## **30. የዲስታለን ቁጥጥር**

- 1) የዲስታለን ቀን የፈጸም ለራተኞች እንደተፈፀመ ክብደት እያታየ ከሚከተሉት እንዲ ቁጥጥር ይመለዝበታል::

  - ሀ) የቃል ማስጠናቀቃል
  - ለ) የጽሕፈ ማስጠናቀቃል
  - ሐ) እስከ እራት ወር ድመወዝ የሚደርሰ መቀበል
  - መ) እስከ ሁ-ት ዓመት ለማድረሰ ገዢ ከደረጀና ከድመወዝ ነው ማድረግ::
  - ወ) ከሥራ ማስናበት::

- 2) በዘመን እንቀጽ ጽዜ-ሰ እንቀጽ (1) ተራ ፍል (ሀ) እና (ለ) የተመለከተት ቁጥጥር የዲስታለን ቁጥጥር ተብሎው የሚመደበ ሲሆን ክተራ ፍል (ሐ) እስከ (መ) የተመለከተት ቁጥጥር ከባይ የዲስታለን ቁጥጥር ተብሎው ይመደበታል::
- 3) ከደረጀና ከድመወዝ ነው እንዲል ተደርጋ የተቀባዩ ለራተኞችን የቅጣት ገዢውን ከጨረሰ በቋል በበቃ የሚከናወት ወደ ነበረበት የሥራ መደብ

መመለስ ወይም ተመሳሳይ ወይምና የሥራ መደብ መመሪያ ያልተቻለ  
እንዲሆነ ከመቀጥቱ በፊት ይከፈልው የነበረው ደመወዝ እየተከፈልው  
ተመሳሳይ ይረዳ ያለው መደብ እስከገኘ ይረዳ አግባብ ሆኖ በተገኘው  
ከፍተት የሥራ መደብ ይመድባል::

### **31. ከባድ የፋይነት ቅጠት የሚያስከተሉው ጥሩታች**

በመንግሥት ማረጋገጫ አዋጅ ቁጥር 515/1999 እንቀጽ 68 ከተመለከተት  
በተጨማሪ የሚከተሉት ጥሩታች ከባድ የፋይነት ቅጠት ያስከተላለ::

- 1) **ማንኛውንም ቅጠት ከተገልጻዋች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋል መጠየቅ  
ውይም መቀበል::**
- 2) **የሥራ ዝላፊነትን በአግባቡ በለመወጣት በባለሥልጣን ወይም በሂሳኑ  
ወንጀለ ግዢ ተፈጻሚ::**
- 3) **ማስተካወች መረጃዎችን መረጃዎን የማግኘት ለመጠና ለለለው ለው-  
እሳልኝ መሰጠት::**
- 4) **ሠንጋኝ ወይም መረጃዎችን መሰረዝ መደለዝ፣ ማጥፊት ወይም በማንኛ  
ውጥ ሆኔታ አገልግሎት እንዲይሰጣ ማድረግ::**
- 5) **እመሰን ወይም ህንጻዎች አድማን ማነሳነት ወይም መምራት::**
- 6) **በሠራተኞቸውም ሆነ በተገልጻ መከከል አድለው ማድረግ ወይም ለለዕች  
ተጠሪ ያልሆነ ቅጠት እንዲያገኘ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋል መርቆት::**
- 7) **የመንግሥትን ገቢ ለግል ቅጠት ለጠል ወይም በቃልተኞነት በውቀቱ  
በተወሰነ መጠን እንዲይሰበበብ ማድረግ::**
- 8) **የባለሥልጣን አገልግሎት አስማጥ በአግባቡ እንዲይፈጸም ማረዳቻቸው::**
- 9) **በባለሥልጣን ቅጠት ለግል ህንጻዎች አድራሻው መፈጸሙን እያወቀ  
ለማመለከተው አካል አለመጠቀም::**
- 10) **ስዕን ለመገኘት ወይም የግል አለማን ለማማከት ሆነ በለው ተከክል  
ያልሆነ ቅጠት ማቅረብ::**
- 11) **ማጭበርበር ወይም የሚይፈጸም የተሰና ቅል መሰጠት::**
- 12) **በባለሥልጣን ለግል ወይም መዝግቦች ለይም ሆነ በለው ተከክል ያልሆነ  
መረጃዎችን ማስፈርድ::**
- 13) **የባለሥልጣን አርማ ወይም ማህተም ለአገልግሎት ዓላማ መጠቀም::**

- 14) ከባለሥልጣን ሥር. 2C በተያያዘ ገዳድ፣ መደሰሰ ወይም መሰረት  
ተግባራት ላይ ተመማሪው መገኘት;
- 15) ሆነ በለው የአስተኛ የትምህርት ወይም የሥራ ልምድ መሳሪያ መቁረብ  
ወይም ማያዝ;
- 16) የባለሥልጣን ገበየት በእግዚአብሔር አለመያዝ ወይም ለገል ተቀናው ማዋል  
ወይም ለለውት እንዲጠቀሙበት ማድረግ;
- 17) በሥራ አካባቢ አምባር ወይም መብት መፍጠር ወይም ባለጥቅምን ወይም  
ባልደረሰን ወይም ይለፈን መሳሪያ ወይም መቆጠል;
- 18) በእድንሬታ ዕዑስ ወይም በመጠጥ ተወስኗል የሥራ አካባቢን ማወከል  
ወይም ሥርን ማከናወን አለመታል;
- 19) ለይፈቀድ በባለሥልጣን ስም ስጠቃትን ወይም ዕርግታትን መጠየቁ ወይም  
መቀበል;
- 20) ሲልሥራው አፈጻጸም ሆነ በለው የተሰነዶች ሂደርት ማቁረብ;
- 21) ባለጥቅምን ማጥላላት ወይም ለባለጥቅም ተጠውን ክብር አለመሰጣቸው  
ወይም በተሟላትና አለመሳተኞቸው;
- 22) ሥራ ላይ ለለውት ማረጋገጫዎችን ሆነ በለው ማሳሰሉት;
- 23) የባለሥልጣን ስም የሚያገኙው ወይም ተገልጻው በባለሥልጣን ላይ  
እምነት እንዲያጠ የሚያደርግ ተግባር መፈጸም;
- 24) ለለውት ተመማሚያ ጥሩቶችን መፈጸም;

## **32. ተፈጻሚ ጥሩት**

- 1) በዚህ ደንብ እንቀጽ 31 እና በመንግሥት ማረጋገጫዎች አዋጅ ቅጽ  
515/1999 እንቀጽ 68 ላይ ከባድ የፋይነት ቅጥት ያስከተላለ  
ተበለው ከተመቀበለትና ከእነዚህ ወር ተመሳሳይ ክበደት ከለጥቃው ጥሩቶች  
ውጭ የሆነ ቀን ተቀኑ ለሆነ ቀን ተቀኑ የፋይነት ቅጥት  
የፈጸም የፈጸም መፈጸም እኩል መሰናበት አለበት::
- 2) በዚህ ደንብ እንቀጽ 30 ጊዜ እንቀጽ (1) ተሸ ፊይል (ሐ) እና (መ)  
የተመለከተው በፋይነም ከባድ የፈጸነት ቅጥት የሚያስከትል ጥሩት  
ለሆነ ቀን የፈጸም መፈጸም እኩል መሰናበት አለበት::
- 3) የዚህ እንቀጽ 30 ጊዜ እንቀጽ (2) ደንጋጌ በለሥልጣን የወንጀልነት ባህል  
የሰው ከባድ ጥሩት ለመፈጸምና ቀን የፈይነም መፈጸም እኩል የፈይነም  
ለማስናበት ያለውን ስልጣን አይገኝም::

### **33. ለለመች የዳሰነዱን ተፋዋት**

ቀላልና በአገሮ ከተዘረዘሩት ወጪ የሆነ ለለመች ካሳድ የዳሰነዱን ትወጥ የሚያስከትሉ ተፋዋት በበላሱልጣን በማያወጣው የወራታቸት ሥነ ምግባር ይንብ ተለይተው ይመሰናል::

### **34. የዳሰነዱን እርምጃ አውሳሰል**

- 1) በበላሱልጣን ውና መሥራያ በትና በቅርንጫፍ ዘስፋት በቶች የዳሰነዱን ጉዳይ በድጋፍ ይችቁማል::
- 2) የዳሰነዱን ጉዳይ በድጋፍ የወራታቸቱን የዳሰነዱን ክስት የማጠራትና ከሥራ ማስናበት በመለሰ ያለ የቃጣት ወጪዎችን የመስጠት ለልማት ይኖራቸዋል::
- 3) የተፈጻሚነት የዳሰነዱን ተፋዋት ከሥራ የሚያስናበቱ ካሆነ የዳሰነዱን ጉዳይ በድጋፍ የወጪኑ ሂሳብ የቀርባል::
- 4) በዋናው መሥራያ በት የሚችቁሙው የዳሰነዱን በድን የወጪኑ ሂሳብ የሚያቀርቡው ለዋና ዕይሩትና ለሆን በቅርንጫፍ ዘስፋት በት የሚችቁም የዳሰነዱን በድን የወጪኑ ሂሳብ የሚያቀርቡው ለቅርንጫፍ ዘስፋት በቱ የለፈ ይሆናል::
- 5) የሥራ ሂደት ባለቤት በሥራ በማግኘና ቅል የዳሰነዱን ተፋትበረክሙ ሲሆን ለቃጥታ የቃል ወይም የጽሕፈና ማስጠንቀቃያ በመስጠት ይህንን ለማመለከታቸው ሥራ የለፈውን ያሳውቸዋል::

### **35. የዳሰነዱን ክስ መቆረብ ያለበት ሲለመሆኑ**

- 1) የዳሰነዱን በድን ካሳድ የዳሰነዱን ትወጥ የሚያስከትሉን የዳሰነዱን ተፋት ማጠራት የሚችምን በሥራ ሥራው ወይም ባለቤት ከስፈላጊውን መረጃ ለሥራ የለፈ ወይም ለቃጥታ ወይም ባለቤት ከስፈላጊውን መረጃ ለሥራ-ምግባር መከንኑ
- 2) ካሳድ የዳሰነዱን ተፋት መፈጻሚነት የተፈጻሚ ማንኛውም የሥራ የለፈ ወይም ለቃጥታ ወይም ባለቤት ከስፈላጊውን መረጃ ለሥራ-ምግባር መከንኑ

ԱՊԳԴՀՈՒ ԹՀԿՆ ԱՃՀՄԸ ՄՀ.ԴՀ ՀՅ ՔԶԸՏՀՆ.Դ ԻՆ ՀՅԱՓԸՆ  
ՄՊՐՎԻ ՀԼՈՒԴՈՒ:

## 36. የሥነ ባጠቃሪያ መከናዸ ተግባርና ሂሳብ

የሥነ-ምግባር መከንተ በለሎች እና የተስጠው ተግባርና ይለፈነት እንደተጠበቀ ሆኖ፣

- 1) ከኩድ የዳሰተለን ተቁጥ መፈጸመን የሚያመለከት ማንኛውም መረጃ እንደደረሰው የተጠርማረውን ማረጋገጫ የግል ማህደር አስቀርብ በመመርመርና መረጃዎችን በማጠናከር ለማመለከተው የዳሰተለን ጉዳይ በድን የዳሰተለን ክስ በጽሁፍ የቀርባል፤ ክስን ይከታተላል፤ መረጃዎችን በአግባቡ ይጠካል፤
  - 2) በያራተኞቸው ላይ የቀረበውን የዳሰተለን ክስ የሰው ሂይል ለሆነ አመራርና ወፍ ዕይሩከተኑ ወይም እንዲሆነቸው የቀርንጻፉ ድሳሽት በት ምልሬው በግልባጭ እንዲያውቀት ያደርጋል፤ አስፈላጊ ለሆነ ጉዳይ አስከጣሶ ይረዳ በያራተኞቸው ላይ የፊጥ ተብሃን እንዲሰጥ ይጠየቂል፡፡
  - 3) የዳሰተለን ጉዳይ በድኅቶች ምልሬነታቸውን በአግባቡ እያተወጠ መሆናቸውንና ወሆኑ ወይም የወሆኑ ሂሳብ በወቅቱ ማቅረበቸውን ይከታተላል፤
  - 4) ወፍ ዕይሩከተኑ፤ የቀርንጻፉ ስህልት በት ምልሬዎችና የዳሰተለን ጉዳይ በድኅቶች የሚሰጥቸውን ወሆኑዎች ይመዘግባል፤ እሌባክሮቸውን ይከታተላል፤
  - 5) ማረጋገጫ በአስተዳደርዋ ወሆኑዎች ላይ ለማያቀርቡቸው ይግባኝች መልስ ይሰጣል፤ ይከራከራል፤
  - 6) አስፈላጊ ለሆነ ገዢ የህግ ምክርና አስተያየት ይጠየቂል፤
  - 7) በያራተኞቸው ለለማፈልዥሙ የሥነ-ምዝገባርና የዳሰተለን ጉዳዎችና የሚቀርቡ ጥቆማዎችንና አስተያየቶችን ለማስቀሳብ የሚያስተል ለርዓት በመዘርጋት መረጃዎችን በየጊዜው ይጠመግማል፡፡
  - 8) በወንጀል መጠየቁ ያለባቸው ማረጋገጫ የወንጀል ክስ እንዲመሠረትናቸው ይከታተላል፡፡

### **37. በልጽ ሁኔታ መሬታችን ከሥራ ስለማስናበት**

- 1) በዘመኑ ደንብ በለላ ሁኔታ የተደነገገው በጽርጓዣ ወና ይይፈከተኝ በመሰኞ የተጠረጋጭ እምነት ያጣበትን ማንኛውንም መሬታዊ መደበኛውን የዳስተሳን እርምጃ አፈጻጸም ሥርዓት ለይከተሉ ከሥራ ማስናበት ይችላል::
- 2) በዘመኑ አንቀጽ 30-ን አንቀጽ (1) መሠረት ከሥራ የተስናበት መሬታዊ በየት-ቃወም የፍርድ አካል ወሆኑ ወደ ሥራ የመመለከ መብት አያያዝውም::

### **38. የመሬታች ቅዱታ**

በለሥልጣን የመሬታችን ቅዱታ የሚሰጠው እያጣሩ የወጪኑ ማሳወቅ እንዲሆ኏ቸው ለዋና ይይፈከተኝ ወይም ለቅርንጫፍ ጽሁፏት በት የለፈዎች የሚያቀርቡ የቅዱታ አጠቃ በድኅቶችን በዋናው መሥራያ በትና በቅርንጫፍ ጽሁፏት በቶች ያቋቋማል::

### **39. በመሬታች ቅዱታ ለይ ስለማስናጥ ወሆኑ**

- 1) ወና ይይፈከተኝ ወይም የቅርንጫፍ ጽሁፏት በት የለፈ ስለመሬታዊ ቅዱታ የቀረበለትን የወጪኑ ማሳወቅ ሲመረመር በመሬታዊ ለይ ጥሩት መፈጸመን የተረዳ እንዲሆነ ጥሩቱን በፈጸመው የሥራ የለፈ፣ በድን ወይም መሬታዊ ለይ የዳስተሳን ክስ እንዲቀርቡ ተብዛዝ ይሰጣል::
- 2) የመሬታዊ ቅዱታ ከሆነ ወጪ በተሰጠ ወሆኑ ለይ ከሆነ ወና ይይፈከተኝ ወይም የቅርንጫፍ ጽሁፏት በት የለፈው በመሬታዊ ለይ ከሆነ ወጪ የተሰጠውን ወሆኑ ይሰራል::

**ክፍል ስምንት**  
**አገልግሎት ስለማቅረጥበት ሆናቸው**

**40. በበቃቸው መካከያ የሚከተሉት አገልግሎት ስለማቅረጥ**

ሥልጠና የወሰድ ማረጋገጫ በሥልጠናው ወቅት ያገኘው የፈተና ወጪት ሥልጠናውን እንዲጠናቀቀ በሥራ ሌይ ከሚያስመዘግበው የሥራ አፈጻጸም ወጪት ጋር ተቆምር አማካኝ ከእጥጋቢ በታች ከሆነ እንደ ይረዳ ነው በለው እንዲመድብ ይረዳቸል፡፡ በቀጣይ አፈጻጸምና የሚያሳይቷል ከሆነ ከሥራ ይስናበቃል፡፡

**41. በሠራተኞቸው መታወር የሚከተሉት አገልግሎት ስለማቅረጥ**

ሠራተኞቸው በወንጀል ተመርጥው ሥልጠና ባለው አካል በእስር ሌይ ከዋልና እስከ ማስተካከል ወርሱ ባለው ገዢ ወሰኑ ከወንጀል ነፃ መሆኑ ተረጋግጧ ወደ ሥራው ካልተመለስ አገልግሎቱ ይችላል፡፡

**42. ከእቅም በለይ በሆነ የሚከተሉት አገልግሎት ስለማቅረጥ**

1. መንኛውም ሠራተኞቸው ከእቅም በለይ በሆነ የሚከተሉት ከሆነው ወርሱ ተለይቶ የቆየ እንደሆነ አገልግሎቱ ለችልጥ ይችላል፡፡
2. በዘመኑ እንቀጽ ዓይነ እንቀጽ (1) የተደነገገው በአመጣም ሂቻ ከሥራ የተለየትን ሠራተኞቸው እየጨመሩም፡፡

**43. መካከል መደረጃዎች በስመቻለ የሚከተሉት አገልግሎት**

**ስለማቅረጥ**

- 1) በስመቻለ እንደ መሠረት በማድረግ የሚያደርጉትን ኮውውር ወይም ደልድል ለመቀበል ሂቻዎች ያልሆነ ሠራተኞቸው አገልግሎቱ እንዲችልጥ ይችላል፡፡
- 2) የሥራ መደበት በመሠረት ወይም በጠና መታወሻ የሚከተሉት ሠራተኞቸውን ወደ ለለ ሥራ ወይም በታ አካውር መሠረት ካልተችሉ አገልግሎቱ ይችላል፡፡

**ክፍል ካስ**  
**ለየ ሌየ ድንጋጌዎች**

**44. ስለሌሎች ስት ተፈጥሮች**

- 1) የኤሌክትሮኒክስ መግባር ማረጋገጫ አዋጅ ቁጥር 515/1999 እና የኤሌክትሮኒክስ መግባር ማረጋገጫ ለመተዳደሪያ አይነት የቅርቡ አቀራረብ ሲሆን መሆኑት ይጋበኝበት ተፈጥሮችን በማሳሰልም በመጠመመረጃዎች ያልተከናወነ ጉዳዮችን በሚመለከት ተፈጥሮች ይሆናል::
- 2) ይህን ይጋበኝ የሚችሉን ማኅታውም ይጋበኝ፡ መመሪያ ወይም የአሰራር ልማድ፡ ይጋበኝ በደንገገባዊ ጉዳዮች ላይ ተፈጥሮች አይሆም::

**45. መመሪያ የሚውጥት ሥልጣን**

የህን ይጋበኝ ለማሳሰልም የሚያስፈልገው መመሪያዎችን ባለሥልጣን ለመመዘኛ ይችላል::

**46. የመሽንጻዎች ድንጋጌዎች**

የህን ይጋበኝ ከመሽናቱ በፊት ተደምጻው ወሰኑ ያለገኘ የመሬታና ጉዳዮች በተቋሙናበት ሁኔታ ቅጥለው ቅጽመኩ ያገኘል::

**47. ይጋበኝ የሚወስበት ቤት**

የህን ይጋበኝ በኤሌክትሮኒክስ ንጂወት ምክንያት ቅጽመኩ ከመስበት ቀን ይሞር የዚህ ይሆናል::

አዲስ አበባ ነካሸ 8 ቀን 2000 ዓ.ም.

**መለስ ካናወ**  
**የኢትዮጵያ ፌዴራል የጥቅምትር ሪፐብሊክ**  
**ፖ.ስተ.ካርድ መቅለው ማኅበት**